



የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር
አዲስ ነጋሪ ጋዜጣ

ADDIS NEGARI GAZETA

OF THE CITY GOVERNMENT OF ADDIS ABABA

ሰላላ ሶስተኛ ዓመት ቁጥር ፻፲፭
አዲስ አበባ ግንቦት ፳፰ ቀን ፪ሺ፲፰ ዓ.ም.

በአዲስ አበባ ከተማ
ምክር ቤት ጠባቂነት የወጣ

33 Year No 115
Addis Ababa 5th day of June 2026

ማውጫ
ደንብ ቁጥር ፪፻፭/፪ሺ፲፰

የገላን ጉራ የኢንዱስትሪ ፓርክ ኮርፖሬሽን

ማቋቋሚያ ደንብ

ገጽ፪ሺ፪፻፲፭

CONTENT

REGULATION NUMBER 205/2018
GELAN GURA INDUSTRIAL PARK
CORPORATION ESTABLISHMENT
REGULATION

Page4215

ደንብ ቁጥር ፪፻፭/፪ሺ፲፰

የገላን ጉራ የኢንዱስትሪ ፓርክ ኮርፖሬሽን

ማቋቋሚያ ደንብ

በከተማው አስተዳደር የአምራች ኢንዱስትሪውን ምርታማነት ለማሳደግ የተገነባውን ግዙፍ የኢንዱስትሪ ክላስተር በብቃት የሚያስተዳድር፣ የሚሰጡ አገልግሎቶችን በተቀላጠፈ ሁኔታ የሚያሳልፍ፣ የሚከታተል፣ የሚቆጣጠር እና በራሱ ገቢ የሚተዳደር ተቋም ማቋቋም በማስፈለጉ፤

በኢንዱስትሪ ፓርኮች ውስጥ የተገነቡ ማምረቻ ሼዶች፣ የአገልግሎት ሕንጻዎች፣ የጋራ መሠረተ-ልማቶችና ሌሎች ንብረቶች በአግባቡ እንዲጠበቁ፣ እንክብካቤ እንዲያገኙ እና ዘላቂነት ባለው መልኩ ጥቅም ላይ እንዲውሉ የሚያስችል የተጠናከረ የአስተዳደርና የክትትል ሥርዓት የሚተገብር አደረጃጀት መኖር አስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ፤

REGULATION NUMBER 205/2018

Gelan Gura Industrial Park Corporation
Establishment Regulation

WHEREAS, it has become necessary to establish an institution that efficiently manages the massive industrial cluster built by the city administration to enhance the productivity of the manufacturing industry, streamlines the provided services, monitors, controls, and administers itself with its own revenue;

WHEREAS, it has been found necessary to have an organizational structure that implements a strengthened administration and monitoring system enabling the manufacturing sheds, service buildings, common infrastructure, and other properties built within the industrial parks to be properly protected, cared for, and utilized in a sustainable manner;

ያንዱ ዋጋ
Unit price

አዲስ ነጋሪ ጋዜጣ ፖ.ሣ.ቁ ፪ሺ፪፻፲፭
Addis Negari Gazeta P.O.Box 2445

በኢንዱስትሪ ፓርክ የለሙና ወደፊት የሚለሙ ሕንጻዎችና ፋብሪካዎች የአካባቢውን ማህበረሰብ ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ የሚያስችል ሁኔታ መፍጥር አስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ፤

የአዲስ አበባ ከተማ ካቢኔ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር አስፈፃሚ አካላትን ሥልጣንና ተግባር እንደገና ለመወሰን በወጣው አዋጅ ቁጥር ፹፬/፪ሺ፲፮ ፺፫ ንዑስ አንቀጽ (፩) በተሰጠው ሥልጣን መሠረት ይህን ደንብ አውጥቷል፡፡

ክፍል አንድ

ጠቅላላ

፩. አጭር ርዕስ

ይህ ደንብ “የገላን ጉራ የኢንዱስትሪ ፓርክ ኮርፖሬሽን ማቋቋሚያ ደንብ ቁጥር ፪፻፭/፪ሺ፲፭” ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል፡፡

፪. ትርጓሜ

የቃሉ አገባብ ሌላ ትርጉም የሚያሰጠው ካልሆነ በቀር በዚህ ደንብ ውስጥ፡-

፩. “ደንብ” ማለት የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የልማት ድርጅቶች የሚመሩበትን ሁኔታ ለመወሰን የወጣ ደንብ ቁጥር ፩፻፶፱/፪ሺ፲፮ ነው፤

፪. “ቦርድ” ማለት በደንቡ መሠረት የሚቋቋም የኮርፖሬሽኑ አንድ አካል ነው፤

፫. “ክላስተር” ማለት ተመሳሳይ ወይም ተዛማጅነት ያላቸው የማምረቻ ዘርፎች በአንድ አካባቢ ተሰብስበው የሚሰሩበት የኢንዱስትሪ ፓርክ ነው፤

፬. “የኢንዱስትሪ ፓርክ” ማለት ለኢንዱስትሪ እንቅስቃሴ የተመደበና የተከለለ ቦታ ሲሆን፤ የተሟላ መሠረተ ልማት፤ የጋራ አገልግሎቶች እና የድጋፍ ሥርዓቶች የተዘጋጁበት እንዲሁም የማምረቻ፤ የአገልግሎት ወይም ሌሎች ከኢንዱስትሪ ጋር የተያያዙ ተግባራት የሚከናወኑበት ስፍራ ነው፤

፭. “አምራች” ማለት በኢንዱስትሪ ፓርክ ክላስተር ውስጥ የማምረት እንቅስቃሴ የሚያከናውን፤ ጥሬ ዕቃን ወደ ተጠናቀቀ ወይም ከፊል የተጠናቀቀ ምርት የሚቀይር እና በኢንዱስትሪ ፓርኩ የተዘረጋውን መሠረተ ልማት፤ አገልግሎትና የአሰራር ሥርዓት በመጠቀም ምርት የሚያመነጭ ሰው ነው፤

WHEREAS, it has become necessary to create conditions that ensure the benefit of the local community from the buildings and facilities developed and to be developed in the industrial park;

NOW, THEREFORE, in accordance with Sub-Article (1) of Article 93 of the Addis Ababa City Government Executive Organs Re-establishment and to Specify the Power and Duties of the thereof Proclamation No. 84/2023, the Addis Ababa City Government has issued this Regulation.

Part One

Generals

1. Short Title

This Regulation may be cited as: “**Gelan Gura Industrial Park Corporation Establishment Regulation No. 205/2026.**”

2. Definition

In this Regulation, unless the context requires otherwise:

1. “**Regulation**” shall mean the Regulation issued to Determine, Redefine and Lead the conditions of Public Enterprise of Addis Ababa City Administration Regulation No. 159/2024;
2. “**Board**” means the governing body of the corporation established in accordance with the Regulation;
3. “**Cluster**” means an industrial park where the same or associated manufacturing sectors are collected and operated in the same area;
4. “**Industrial Park**” means an area designated and demarcated for industrial activity, equipped with complete infrastructure, shared services, and support systems, where manufacturing, service, or other industry-related activities are carried out;

፮. “**ሼድ**” ማለት በኢንዱስትሪ ፓርክ ውስጥ ለማምረቻ፣ ለማሳያ፣ ለማከማቻ ወይም ለተዛማጅ የኢንዱስትሪ አገልግሎቶች በተለይ ተዘጋጅቶ የተገነባ፣ መሠረተ ልማቱ የተሟላ እና ለአምራች ድርጅቶች የሥራ እንቅስቃሴ መፈጸሚያ የሚያገለግል የተዘጋጀ የሥራ ቦታ ነው።

፯. “**ሰው**” ማለት ማንኛውም የተፈጥሮ ወይም በሕግ የሰውነት መብት የተሰጠው አካል ነው።

፰. በዚህ ደንብ ውስጥ በወንድ ጾታ የተደነገገው የሴትንም ጾታ ያካትታል።

፫. መቋቋም

፩. የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር “የገላን ጉራ የኢንዱስትሪ ፓርክ ኮርፖሬሽን (ከዚህ በኋላ “ኮርፖሬሽን” እየተባለ የሚጠራ) የልማት ድርጅት ሆኖ በዚህ ደንብ ተቋቁሟል።

፪. የኮርፖሬሽኑ ተጠሪነት ለአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የመንግሥት የልማት ድርጅቶች አስተዳደር ባለስልጣን ይሆናል።

፫. ኮርፖሬሽኑ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በመንግሥት የልማት ድርጅቶች የሚመሩበትን ሁኔታ ለመወሰን በወጣው ደንብ ቁጥር ፩፻፶፱/፪ሺ፲፮ መሠረት ይተዳደራል።

፬. ዓላማዎች

ኮርፖሬሽኑ የሚከተሉት ዓላማዎች ይኖሩታል፡-

፩. የኢንዱስትሪ ፓርኩን ማልማት፣ ማስተዳደር፣ የተገነቡ ህንጻዎችን፣ ሼዶችን እና ሌሎች አገልግሎት መስጫዎችን ማከራየት፤

፪. ለፓርኩ ገቢ፣ ዘላቂ ጠቀሜታ እና ለተጠቃሚዎቹ ምቹነት የሚረዱ ጉዳዮችን ማቀድ፣ ሲጸድቅ ተግባር ላይ ማዋል፤

5. “**Manufacturer**” means any person who engages in manufacturing activity within an industrial park cluster, converting raw materials into semi-finished or finished products by utilizing the infrastructure, services, and operational systems provided by the industrial park;

6. “**Shed**” means a workspace specifically prepared and built within the industrial park for manufacturing, exhibition, storage, or related industrial services, equipped with complete infrastructure and used for the operational activities of manufacturing enterprises;

7. “**Person**” means any natural or juridical person;

8. In this Regulation, any expression in the masculine gender shall also include the feminine gender.

3. Establishment

1. Addis Ababa City Administration Galan Gura Industrial Park Corporation (hereafter referred to as "Corporation ") has been re established as a Public Enterprise by this regulation;

2. The Corporation 's Accountability will be to the Administration Authority of Government Public Enterprises of the Addis Ababa City Administration;

3. The Corporation is administered in accordance with the Regulation issued to Determine, Redefine and Lead the Conditions of Public Enterprise of Addis Ababa Administration Regulation No. 159/2024.

4. Objectives

The Corporation shall have the following Objectives:

1. To develop, administer, and lease the industrial park, including constructed buildings, sheds, and other service facilities.

2. To plan matters that support the park’s revenue, sustainability, and user convenience; and to implement such matters upon approval.

- ፫. የኢንዱስትሪ ፓርኩ አያያዝና አጠቃቀም የሚረዱ የአሰራርና የአስተዳደር ሥርዓቶች በመቅረጽ ለቦርዱ ማቅረብ፤ ሲጸድቅ እንዲተገብሩ ማድረግ፤
- ፬. በፓርኩ ውስጥ የሚገኙ ማምረቻ ሼዶች፣ ሕንፃዎችና መሠረተ ልማቶች በአግባቡ እንዲያዙ፤ እንዲጠገኑና እንዲሻሻሉ ማድረግ፤
- ፭. ለኢንዱስትሪ ፓርኩ አገልግሎት የሚሰጡ ትሪትመንት ፕላንት፣ ክሊኒክ ፣ የአሳት አደጋ መከላከያና መቆጣጠሪያ ሥርዓት በአግባቡ መዘርጋቱን እና ዘወትር በተጠንቀቅ ላይ መሆኑን ማረጋገጥ፤
- ፮. የኢንዱስትሪ ፓርኩን ጽዳት፣ የጋራ መገልገያ ህንጻዎች እና ሌሎች መሠረተ ልማቶች የታቀደላቸውን አገልግሎት እየሰጡ መሆናቸውን እና አስፈላጊውን ጥገና እያገኙ መሆኑን መከታተል፤ ማረጋገጥ፤
- ፯. የፓርኩ የሥራ እንቅስቃሴ፣ የሰው ኃብት፣ የግዥና ንብረት አስተዳደር፣ እንዲሁም የፋይናንስ አስተዳደር በሕግና በመመሪያው መሠረት መፈጸሙን መከታተል፤ ማረጋገጥ፤ መቆጣጠር፤
- ፰. የፓርኩን ኃብቶች በቅልጥፍናና በውጤታማነት ጥቅም ላይ መዋላቸውን ማረጋገጥ፤ የቁጥጥር ሥርዓት መዘርጋት፤
- ፱. የኃብት ሥራ አመራርን በተመለከተ በከተማ አስተዳደሩ የሚወጡ ፖሊሲዎችን፣ ስትራቴጂዎችና መመሪያዎችን ከፓርኩ ተጨባጭ ሁኔታ ጋር በማጣጣም ተግባራዊ ማድረግ፤
- ፲. የፓርኩን ደህንነት ለማረጋገጥ የሚያስችሉ አሠራሮችንና አደረጃጀቶችን በጥናት በመለየት ተግባራዊ ማድረግ፤
- ፲፩. የፍሳሽ ማጣሪያ ወይም የኬሚካል ፍሳሽ ማስወገጃ ትሪትመንት ፕላንት አገልግሎት የአካባቢውን ደህንነት የጠበቀ መሆኑን ማረጋገጥ፤

3. formulate and submit operational and administrative systems that contribute the management and utilization of the industrial park to the board, and to cause their implementation upon approval;
4. ensure that manufacturing sheds, buildings, and infrastructure within the park are properly maintained, repaired, and upgraded;
5. ensure that the treatment plant, clinic, fire prevention and control systems serving the industrial park are properly established and always on standby;
6. monitor and ensure that the cleanliness of the industrial park, common utility buildings, and other infrastructures are providing their intended services and receiving necessary maintenance;
7. monitor, verify, and control the operations, human resources, procurement and property administration, and financial management of the park are executed in accordance with the law and directives;
8. ensure that the resources of the park are utilized efficiently and effectively, and establish a controlling system;
9. implement policies, strategies, and directives issued by the City Administration regarding resource management by harmonizing same with the objective reality of the park;
10. identify procedures and organizational structures that ensure the security and safety of the park through study, and implement the thereof;
11. ensure that the wastewater treatment or chemical discharge treatment plant service protects the environmental safety of the area;

፲፪. የፋሲለቲ አስተዳደር ቴክኖሎጂ አጠቃቀም ሥርዓት የሚዘረጋበትንና የሚያድግበትን ስልት መቀየስ፤ ተግባራዊ ማድረግ፤

፲፫. የፓርኩን ዘላቂ ልማት የሚያረጋግጡ ሥራዎችን ይለያል፤ የሀገር ውስጥ እና ዓለም-አቀፍ የሕግ ተከባሪነትን ተሟልተው እንዲፈጸሙ ማድረግ፤ የኢኮኒንዱስትሪ መርሆዎችን ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመተባበር እንዲተገብሩ መስራት፤

፲፬. የኢንዱስትሪ ፓርኩ የሥራ እንቅስቃሴ ማህበረሰቡንና አካባቢውን በሚጠቅም መልኩ እየተፈጸመ መሆኑን ማረጋገጥ፤ በኢንዱስትሪ ፓርኩ የለሙ ወይም የተገነቡና የሚገነቡ ሕንጻዎችና ፋሲለቲዎች የአካባቢውን ሕብረተሰብ ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ የሚያስችል ሁኔታ መፍጠር፤

፲፭. የፓርኩን ጽዳት፤ ደረቅ ቆሻሻ አያያዝ፤ የአረንጓዴና የጋራ ቦታዎች እንክብካቤና ልማት ማከናወን፤ የኢንዱስትሪ ፓርኮች ሳቢ፤ ለሥራ ምቹ አካባቢ እንዲሆኑ መስራት፤

፲፮. ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመተባበር የፓርኩንና በዙሪያው ያለውን የፀጥታና ደህንነት ሥርዓት መከበሩን ማረጋገጥ፤

፲፯. የኢንዱስትሪ ፓርኩን የትራፊክ ፍሰት፤ የጭነት ማራገፊያ ተርሚናሎች በአግባቡ እንዲመሩ ማድረግ፤

፲፰. ከሚመለከተው አካላት ጋር በመተባበር አስፈላጊ መሠረተ-ልማት ለአምራቾች ተደራሽ እንዲሆኑ ማድረግ፤

፲፱. ወደ ኢንዱስትሪ ፓርኩ የሚገቡ አምራቾችን በአሰራር መሠረት መመልመል፤ በቦርድ ሲጸድቅ ከአምራቾች ጋር ውል መዋዋል፤ በውሉ መሠረት ካልተፈጸመ ውል ማቋረጥ፤

12. devise strategies for the deployment and advancement of facility management technology utilization systems; and implement same;

13. identify operations that ensure the sustainable development of the park; ensure that domestic and international legal compliance requirements are fully met; and work on implementing eco-industrial principles in cooperation with relevant stakeholders;

14. ensure that the operations of the industrial park are executed in a manner that benefits the community and the environment; create conditions that ensure the local community benefits from buildings and facilities developed or to be developed in the industrial park;

15. carry out the park's cleaning, solid waste management, and care and development of green and common areas; work towards making the industrial park attractive and conducive to work;

16. ensure the maintenance of peace and security within and around the park in cooperation with the relevant bodies;

17. properly manage the traffic flow and freight unloading terminals of the industrial park;

18. make sure that the necessary infrastructures are accessible to manufacturers in cooperation with the relevant bodies;

19. recruit manufacturers entering the industrial park based on procedures; enter into contracts with manufacturers upon approval by the board; and terminate the contracts if not executed as per the agreement;

፩. የኢንዱስትሪ ሠላምና ደህንነትን ማረጋገጥ፤ የጥበቃ ሥራውን እንደአስፈላጊነቱ በውል ለሶስተኛ ወገን መስጠት ወይም ለፐብሊክ ሰርቪስና የሰው ሀብት ልማት ቢሮ አቅርቦ በቅጥር እንዲመደብ ማስፈቀድ፤

፪. በጥናት ላይ የተመሠረተ ተጨማሪ አዳዲስ የቴክኖሎጂ ፍላጎቶች በመለየት ከሚመለከታቸው ተቋማት ጋር በቅንጅት መስራት፤

፫. በፓርኩ ውስጥ ኤግዚቢሽኖችን፣ ባሣሮችን ኩነቶችን እና ተያያዥነት ያላቸው ሌሎች አገልግሎቶችን በመስጠት ገቢ ማመንጨት፤

፬. ለሚሰጠው አገልግሎት ዋጋ ይተምናል ያስከፍላል፤

፭. ዓላማውን ከግብ ሊያደርሱ የሚችሉ ሌሎች ተዛማጅ ተግባራትን ማከናወን፡፡

፮. ኮርፖሬሽኑ እንዲያቀርብ የሚጠበቅበት የሕዝብ አገልግሎት ግዴታ

፩. በከተማው ውስጥ በሚከናወኑ የተለያዩ በጎ አድራጎት ተግባራት ላይ ንቁ ተሳትፎ ማድረግ፤

፪. ለፓርኩ ልማት ሲባል ከይዞታቸው የተነሱ የአካባቢው አርሶ አደሮች ወይም ነዋሪዎች ቅድሚያ የሥራ ዕድል እንዲያገኙ ማድረግ፤ እንዲሁም በሌሎች ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ዘርፎች ተጠቃሚ የሚሆኑበትን ስልት ቀርጾ መተግበር፤

፫. የአካባቢ ጥበቃና የፍላጎት ቁጥጥር መስፈርቶችን በጥብቅ ማስፈጸም፤ እንዲሁም የአካባቢውን ደህንነትና የተፈጥሮ ሚዛን መጠበቅ፡፡

፯. ካፒታል

ለኮርፖሬሽኑ የተፈቀደው ካፒታል ብር 10,200,000,000.00 (አሥር ቢሊየን ሁለት መቶ ሚሊየን ብር) ሲሆን ከዚህ ውስጥ ብር 10,000,000,000.00 (ሁለት መቶ ሚሊየን ብር) በዓይነት እና ብር 200,000,000.00 (ሁለት መቶ ሚሊየን ብር) በጥሬ ገንዘብ ተከፍሏል፡፡

20. ensure industrial peace and safety; outsource the security work to a third party on a contractual basis as necessary, or request and obtain permission from the public service and human resource development bureau for recruitment and assignment;

21. identify additional new technology needs based on studies and work in coordination with the relevant institutions;

22. generate revenue by providing services for exhibitions, bazaars, events, and other related services within the park;

23. set price for the services it provides, and collect fees;

24. Perform other related activities that enable it to attain its objectives.

5. Public Service Obligations Expected of the Corporation

1. Actively participate in various charitable activities carried out within the city;

2. Give job priority to local farmers or residents displaced from their holdings for the development of the park, and to design and implement strategies for them to benefit from other economic and social sectors;

3. Strictly enforce environmental protection and wastewater control standards, and to protect the environmental safety and natural balance of the area.

6. Capital

The authorized capital of the corporation is Birr 10,200,000,000.00 (Ten Billion Two hundred Million Birr), of which Birr 10,000,000,000.00 (Ten Billion Birr), in kind and Birr 200,000,000.00 (Two hundred Million Birr), was paid in cash.

፯. ኃላፊነት

ኮርፖሬሽኑ ካለው ጠቅላላ ንብረት በላይ በዕዳ ተጠያቂ አይሆንም፡፡

፰. ዋና መስሪያ ቤት

የኮርፖሬሽኑ ዋና መስሪያ ቤት በአዲስ አበባ ከተማ ሆኖ እንደ አስፈላጊነቱ በከተማው ውስጥ ቅርንጫፍ ሊኖረው ይችላል፡፡

፱. ተቆጣጣሪ ባለስልጣን

የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የልማት ድርጅቶች አስተዳደር ባለስልጣን የኮርፖሬሽኑ ተቆጣጣሪ ባለስልጣን ይሆናል፡፡

፲. የኮርፖሬሽኑ አደረጃጀት

ኮርፖሬሽኑ፡-

- ፩. የኮርፖሬሽኑ የሥራ አመራር ቦርድ፤
- ፪. አንድ ዋና ሥራ አስኪያጅ እና እንደአስፈላጊነቱ ምክትል ዋና ሥራ ዋና ሥራ አስኪያጆች፤
- ፫. ሥራውን ለማከናወን የሚያስፈልጉ ሠራተኞች፤ ይኖሩታል፡፡

፲፩. የቦርዱ ተግባርና ኃላፊነት

በደንቡ አንቀጽ ፲፱ የተሰጠው ተግባርና ኃላፊነት እንደተጠበቀ ሆኖ የሚከተሉት ተግባርና ኃላፊነት ይኖሩታል፡-

- ፩. የኮርፖሬሽኑን የውስጥ ገቢ የማመንጫት፤ የማስተዳደርና የአጠቃቀም ሥርዓት መወሰን፤
- ፪. የግዥ፣ የዕቃ አስተዳደርና የኮንትራት አፈጻጸም ሥርዓት መወሰንና መከታተል፤ ለፓርኩ የሚሰጡ አገልግሎቶች ክፍያ፣ ታሪፍ፣ ኪራይና ሌሎች የአገልግሎት ዋጋዎችን መወሰን ወይም ማጽደቅ፤
- ፫. የኮርፖሬሽኑን የሰው ኃይል አስተዳደር፤ የደመወዝና የጥቅማጥቅም ፖሊሲዎች ማጽደቅ፤
- ፬. የአደጋ ስጋት አስተዳደርና የውስጥ ቁጥጥር ሥርዓት እንዲዘረጋ ማድረግ፤

7. Responsibility

The Corporation shall not be liable beyond its total assets.

8. Head Office

The head office of the corporation shall be in Addis Ababa and it may have branches within the city as it deems necessary.

9. Supervising Authority

The Addis Ababa City Administration Public Enterprises Administration Authority shall be the supervising authority of the corporation.

10. Structure of the Corporation

The Corporation shall have:

1. A management board of the corporation;
2. A Director General and, as may be necessary, Deputy Director Generals;
3. The necessary staff required to carry out its operations.

11. Power and Duties of the Board

The board shall, without prejudice to the powers and duties given under Article 19 of the Regulation, have the following powers and duties:

1. Determine the internal revenue generation, administration, and utilization system of the corporation;
2. Determine and monitor the procurement, asset management, and contract execution systems; determine and approve fees, tariffs, lease, and other service prices of services provided by the park;
3. Approve the human resource administration, salary, and benefit policies of the corporation;
4. Cause the establishment of risk management and internal control systems;

፩. ከቦርዱ ሥልጣን ውጭ የሆኑ ወይም የፖሊሲ ውሳኔ የሚሹ ጉዳዮችን ለከንቲናው ማቅረብ፤ ሲወሰን ማስተግበር፤

፪. ወደ ኢንዱስትሪ ፓርኩ የሚገቡ አምራቾችና ባለሀብቶች የምልመላ፣ የመረጣና የመቀበያ መስፈርቶችን ማጽደቅ እና አፈጻጸማቸውን መከታተል፤

፫. በፓርኩ ውስጥ የሚካሄዱ የማምረት፣ የአገልግሎትና የንግድ እንቅስቃሴዎች ከፓርኩ ዓላማና ስትራቴጂ ጋር ተጣጥመው መፈጸማቸውን መከታተል፤

፬. ለኮርፖሬሽኑ ተጨማሪ ገቢ የሚያስገኙ የንግድና የአገልግሎት መስኮች እንዲፈጠሩ የፖሊሲና የስትራቴጂ አቅጣጫ ማስቀመጥ እና አፈጻጸማቸውን መገምገም፤

፭. የፓርኩ የአካባቢ ጥበቃ፣ የማህበራዊ ተጠያቂነትና የዘላቂ ልማት መርሃ ግብሮችን ማጽደቅና አፈጻጸማቸውን መከታተል፤

፮. በሕግ የሚሰጡትን ሌሎች ተዛማጅ ሥልጣንና ተግባራት ማከናወን።

፲፪.የኮርፖሬሽኑ የሚቆይበት ጊዜ

ኮርፖሬሽኑ ላልተወሰነ ጊዜ ይቆያል፡፡

፲፫.ደንቡ የሚፀናበት ጊዜ

ይህ ደንብ ከግንቦት ፳፭ ቀን ፪ሺ፲፰ ዓ.ም ጀምሮ የፀና ይሆናል፡፡

አዲስ አበባ ግንቦት ፳፭ ቀን ፪ሺ፲፰ ዓ.ም

አዳነች አቤቤ ደሳ
የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ

5. Submit matters that are beyond the power of the board or that require policy decisions to the mayor; and implement same upon approval;
6. Approve the recruitment, selection, and admission criteria for manufacturers and investors entering the industrial park, and monitor the execution of the thereof;
7. Monitor that the manufacturing, service, and business activities carried out within the park are executed in alignment with the objectives and strategy of the park;
8. Set policy and strategic directions for the creation of business and service fields that generate additional revenue for the corporation, and evaluate their execution;
9. Approve the environmental protection, social accountability, and sustainable development programs of the park, and monitor the implementation of same;
10. Carry out other related powers and duties given by law.

12. Duration of the Corporation

The corporation shall exist for an indefinite period of time.

13. Effective Date

This Regulation shall enter into force as of this 5th day of June 2026.

Done at Addis Ababa, this 5th day of June 2026.

ADANECH ABEBE DESA
MAYOR OF ADDIS ABABA